

መዝጊያም፣ መስፈንጠያም ሆናለች!

አባ መላኩ 05-09-18

አገራችን በፈጣን የለውጥ ምህዋር ውስጥ ናት። ከአዲዲስ አመራሮች ጀምሮ አዳዲስ አስተሳሰቦችንም እየተመለከትንና እያደመጥን ነው። ተሃድሶው እሽክርክሪቱን እያፈጠነው ይመስላል። ኢህአዴግን ከምስረታው ጊዜ አንስቶ በስኬት እንዲጓዝ ካስቻለው ነገሮች መካከል ቀዳሚው ነገር ጊዜውን የሚመጥን፣ የህዝብ ፍላጎትን መሰረት ያደረገ ለውጥ ማድረግ መቻሉ ይመስለኛል። አሁን ላይ የምናስተውለው ለውጥ የጥልቅ ተሃድሶው ፍሬ ነው። የጥልቅ ተሃድሶው መዘውር ደግሞ ህዝብ ነው። የዘንድሮውን ግንቦት ሃያ የምናከብረው በጥልቅ ተሃድሶው የተለዩ ክፍተቶችን ለማስተካከል በተጀመረ አዳዲስ የአስተሳሰብ ለውጥ ውስጥ ሆነን ነው።

በኢህአዴግ ውስጥ ግምገማ ትልቅና የቆየ ባህል ነው። ይህ የግምገማ ባህሉ ድርጅቱን ጥሩ የስነ ምግባር ምንጭ እንዲሆን፣ አባላት ተጠያቂነትን እንዲያውቁና የተጣለባቸው ኃላፊነት በአግባቡ እንዲወጡ ካደረጋቸው ምክንያቶች ቀዳሚውና ዋናው ጉዳይ ነው። ግምገማ ከኢህአዴግ ጋር አብሮ የኖረ ባህል በመሆኑ ዕድሜው ከድርጅቱ ዕድሜ ጋር እኩል ነው። የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ለ17 ቀን ያካሄደው ጥልቅ ግምገማ ለአገራችን ችግሮች መፍትሄ ሰጥቷል። በአገራችን ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ በርካታ አዳዲስ አመራሮችን ጨምሮ አዳዲስ አሰራሮችን እያስተዋልን፤ ግንቦት ሃያን ለማክበር እየተንደረደርን ነው። “ግንቦት ሃያ” የድሎቻችን ሁሉ መስፈንጠሪያ ብቻ ሳትሆን ቅድመ 1983 ዓ.ም ይስተዋሉ የነበሩ የስቃይና የመከራ ምዕራፍ መዝጊያ በመሆኗ በለዩ ሁኔታ ልናከብራት ይገባል።

አንዳንዶች “ግንቦት ሃያ”ንና ኢህአዴግን ለማቆራኘት ጥረት ሲያደርጉ እመለከታለሁ። በእርግጥ “ግንቦት ሃያ”ን እውን ለማድረግ ኢህአዴግ የማይተካ ሚና አበርክቷል፤ መራራው የትጥቅ ትግሉ ማብቂያም ሆኗል “ግንቦት ሃያ” የኢህአዴግ በዓል ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝቦች የድልና የነጻነት ቀን መጀመሪያ፣ የስኬታቸውም መስፈንጠሪያ ናት። ከ“ግንቦት ሃያ” ድል በፊት አገራችን ትታወቅ የነበረው በእርስ በእርስ ጦርነት፣ ረሃብ እና ኋላቀርነት እንዲሁም አስከሬ ደህነት እንደነበር ለጎልማሳ ኢትዮጵያዊያን መንገር ለቀባሪው እንደማርዳት ይሆንብኛል። ኢትዮጵያ ቅድመ 1983 ዓ.ም የህዝቦቿ ትልቋ እስር ቤት ነበረች፣ ዴሞክራሲያዊ መብቶች የማይታሰቡባት፣ ሰብዓዊ መብት በጠራራ ጸሃይ የሚጣሰባት፣ ሃይማኖተኝነት የሚያስቀጣበት፣ የድህነት መጠኑ ጣሪያ የደረሰባት፣ ሁሉም ነገር ወደጦር ግንባር ተብሎ ወጣቶቿ እየታደኑ ወደ ግንባር የሚጋዙባት አገር ነበረች። ዛሬ ያ የስቃይ፣ ያ የስቃይ ጊዜ አልፏል። “ግንቦት ሃያ” የስኬቶቻችን መስፈንጠሪያ ብቻ ሳትሆን የመከራና የስቃይ ምዕራፍ መዝጊያም ሆናለች።

እነዚህ ሁሉ ሥጋቶችን ማምከን የተቻለውና አዲሲቷ ኢትዮጵያ በጠንካራ መሰረት ላይ እንድትመሰረት አድረገችው “ግንቦት ሃያ” ናት። የ“ግንቦት ሃያ” ድል ለኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ዘላቂ ሠላም፣ ዋስትና ያለው ዴሞክራሲ፣ ፈጣን ኢኮኖሚያዊ እና ማኅበራዊ ልማት ለማረጋገጥ መሠረት እና ዋስትና መሆን የቻለች ዕለት ናት። በአገራችን ያለውን ብዝሃነት የተቀበለ እና ያከበረ አዲስ ሕገ-መንግሥታዊ ሥርዓት መፍጠር “ግንቦት ሃያ” በቀደደችልን

መንገድ ተገዝን ነው። ሕገ መንግሥቱ ሕዝቦች ፍላጎታቸውን እና እምነታቸውን የገለጹበት፣ በአዲስ መንፈስ የጋራ ግንባር ፈጥረው፣ ተከባብረው እና ተጋግዘው አብረው ለመኖር ቃል የገቡበት ሠነድ ነው። ይህ ሠነድ አንድ የጋራ የኢኮኖሚ እና የፖለቲካ ማኅበረሰብ ለመፍጠር ቃል የተገባበት የአዲሲቷ ኢትዮጵያ ህልውና መሰረት ነው።

ሕገ መንግሥታችንን ዲሞክራሲያዊ ባህርያት ከሚያላብሱት መሰረታዊ መርሆዎች መካከል አንዱ የቡድንና የግለሰብ መብቶችን በተመለከተ ያስቀመጠው ዋስትና ነው። ሕገ መንግሥታችን የግለሰብና የቡድን መብቶች ሳይሸራረፉና ሳይደብሰቡ በተሟላ መንገድ ያለገደብ እንዲከበሩ በግልጽ ደንግጓል። በህገ መንግሥቱ የግለሰብ መብቶች ከቡድን መብቶች ጋር የሚመጋገቡ እንጂ የሚጣረሱ አለመሆናቸውን፣ የግለሰብ መብቶች መጣስ፣ የቡድን መብቶችን መጣስ እንዲሁም የቡድን መብቶች መጣስ፣ የግለሰብ መብቶች ጥስትን የሚያስከትል እንደሆነ በደንብ አስታውቋል። በተግባርም አረጋግጧል። ይሁንና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በበርካታ አካባቢዎች የግለሰቦች ህገ-መንግሥታዊ መብቶች ባለመብት ነን በሚሉ ግለሰቦችና በተደራጁ ሃይሎች በጠራራ ጸሃይ ሲደፈጠጥ፣ እየተመለከትን ሁላችንም በአያገባኝም ስሜት ዝምታን መርጠናል። እንደነዚህ ያሉ አካሄዶች በወቅቱ ባለመወገዳቸው መንግሥትም በወቅቱ የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ በመቻሉ አሁን ላይ በመቶ ሺዎች ለሚሆኑ ዜጎቻችን መፈናቀል ምክንያት ሆኗል።

ሕገ-መንግሥታችን ለፈጣንና ቀጣይ የኢኮኖሚ እድገታችን እንዲሁም ለአስተማማኝ ሰላማችን ዋስትና መሆኑ ብቻ ሳይሆን የአገራችን እስትንፋስ በመሆኑ ሁላችንም ልናከብረው ብቻ ሳይሆን ልናስከብረው የሚገባን ግዴታ ነው። እንደእኔ እንደእኔ ከእንግዲህ ወደኋላ ለመመለስ መንገዱ ረጅምና ውስብስብ ነው፤ በመሆኑም በዚህ ስርዓት ላይ በትንሹም በትልቁም እየተነሳን ጣት መቀሰሩ ዋጋ ያስከፍላልናል የሚል ስጋት አለኝ። የፌዴራል ስርዓታችንና ህገመንግሥታችን እጅግ የተቆራኙ አንዱ የአንዱ ውጤት ናቸው። አይን ሲመታ አፍንጫ ያለቅሳል እንዲሉ የፌዴራል ስርዓቱ ላይ የተጀመረው የማጠላላት ዘመቻ ቢታሰብበት መልካም ይመስለኛል። ሕገ-መንግሥታችን የአገራችን ህዝቦች የቆየ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ትስስሮችን በአግባቡ በመዳሰስ የተዛቡ ታሪካዊ ግንኙነቶቻችን እንዳይደገሙ፣ አዎንታዊ ግንኙነቶቻችንንና ዕሴቶቻችንን ደግሞ ተጠናክረው እንዲቀጥሉ የሚያስችሉ መደላድሎችን የገነባ የሁሉም ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች የጋራ የቃል ኪዳን ሰነዳቸው ሆኗል።

የሕገ-መንግሥታችን መሰረታዊ መርህ የህገ የበላይነትን ነው። ማንኛውም ህግ፣ ልማዳዊ አሰራር፣ እንዲሁም የመንግሥት ውሳኔ ከህገ መንግሥቱ ጋር የሚቃረን ከሆነ ተፈጻሚነት እንደማይኖረው ያስቀምጣል። በተጨማሪም ማንኛውም ዜጋ፣ የመንግሥት አካላት፣ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ ሌሎች ማህበራት እንዲሁም ባለስልጣኖቻቸው ሕገ-መንግሥቱን የማስከበርና ለህገ መንግሥቱ ተገዥ የመሆን ኃላፊነት እንዳለባቸውም በግልፅ ይደነግጋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ይህ መርህ እየተደፈለቀ ነው። አስርት ሺዎች ህይወታቸውን ሌሎች አስርት ሺዎች ደግሞ አካላቸውን የገቡበት መርህ ሲደፈለቅ ኢህአዴግ አላየም አልሰማም ብዬ አላምንም። ኪራይ ሰብሳቢነት፣ ዘረኝነት፣ ጥበት፣ ትምክህት፣ ሌብነት፣ ማንክለብኝነት ወዘተ በአገራችን ገንግነው ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብን ሊደፍቁት እየተሯሯጡ ናቸው። እነዚህ መርዘኛ አስተሳሰቦች ከሁለት አስርት ዓመታት በኋላ ለስርዓቱ እንቅፋት ለመሆን የበቁት መንግሥትም ሆነ ህብረተሰቡ ያላከናወኗቸው ተግባራት እንዳሉ በግልጽ ያመለክታል። በመሆኑም የዘንድሮውን “ግንቦት ሃያ” የድል ቀን የምናከብረው በጥልቅ ተሃድሶው የተለዩትን የመልካም አስተዳደር እንቅፋቶች በማንሳት መሆን መቻል አለበት።